



# እፎይታን ያየህ ና ውዲህ በለኝ!

አስፋ ጫቦ Dallas Texas USA

## እንደ መግቢያ

ዛሬ በቅርቡ በኢትዮጵያ መንግስት ከተሾሙት 21 ሚኒስቴሮች ውስጥ ስለሶስቱ (3) ለመቅላቤት ለገደቡት የጽድቅ ሕዝብ ለካ መንግስታችን አይደለም ብሏል። እንግዲያውስ “የጠቅላይ ሚኒስቴር ኃይለ ማርያም ደሳለኝ መንግስት” ልበለው አልኩኝ። ቆም ስል ለካ የኃይለ ማርያምም መንግስት አይደለም። የጠቀለለው ነገር የለማ። ለዚህ የሾመባቸው ሳይሆኑ ያልሾመባቸው ቦታዎች” እዩን! ስሙን!” ብለው በአደባባይ ይናገራሉ። የመከላከያ ሚኒስቴር፣ የገንዘብ ሚኒስቴር፣ የመገናኛ ሚኒስቴር።፣ የሕዝብ ደህንነት ሚኒስቴር፣ የጸረጽ ሚኒስቴር አልተነኩም። በነበሩበት ረገትዋል። መንግስት እንደሚያምነውም እነዚህ የሚኒስቴር መስርያ ቤቶች “የኪራይ ሰብሳቢዎች!” ጠቅላይ መመርያ ናቸው። ሞተሩም መዘውሩም ያለው እዚያው ነውና። የኪራይ ሰብሳቢ ማለት መለስ ዜናዊ ያመጣብን የፈረንጅ ቅኔ መሆኑ ነው። ቅኔው ሲፈታ “ዘራፊ!” ማለት ይመስለኛል። ይመስለኛል ያልኩት የተሻለ ትርጉም ካለ ብዬ ክፍት ቦታ ለመተው ነው።

የሚኒስቴር ስም ከተነሳ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ኃይለ ማርያም ደሳለኝ ፤ የመከላከያ ሚኒስትሩ ሲራጅ ፈርጌሳ ፤ ጠቅላይ አቃቤ ሕግ ጌታቸው አምባዬ ያሳዝኑኛል። በዚህ በአስቸካይ ጊዜው አዋጅ መሠረት ኮማንድ ፖስት የተባለው የሚሰጠውን” ግደለው፣ ቁረጠው ፍለጠው!” መርዶ በአደባባይ ለኢትዮጵያ ሕዝብ የሚነገሩን እነዚህ ናቸው። በሉ የተባሉትን ማለት ነው! በአንድ በኩል ቢያሳዝኑኝም “ባይበላ ይቅር!” ማለት አይችሉም እንዴ? እላለሁ። እንደ ዶክተር ነጋሶ ጊዳዳ ማለት ነው። “ተዘከረርኔ እግዚአብሔር በውስጥ መንግስትከ!” አለ በቀኝ ጎኑ የተሰቀለው ወንበዴ ። “በመንግስትህ አስታውሰኝ!” ብሎ ገነት ገብቶ አደረ ነው የሚሉን የክርስትና አስተማሪዎች። መፀፀት ማለት ነው! ስለዚህም “በቅርቡ የወያኔ መንግስት ስለሰጠው ሹመት ትንሽ መተንፈስ እፈልጋለሁ!” ያልኩ እንደሁ አውነቱን መተንፈሴ ነው ብዬ አምናለሁ። “ያመነ ይድናል!” ማለትን ክርስትና በሞኖፖል የያዘው አይመስለኝም።

ወያኔ “በጥልቅ ተሐድሶ!” ላይ ነኝ ነው የሚለን። “ጥልቅና ተሐድሶ” ቃላቶች ናቸው። ቃላቶች ደግሞ በሐሳብ፣ በእምነት፣ በስሜት (Emotion, Feelings)፣ በድርጊት፣ በምኞትና በሌላም የታጩቁ ናቸው። የሕዝብ ንብረቶች ናቸው። ሰውን፣ አድባሩን፣ አውጋሩን፣ እድሩን፣ መከን መቃብሩን፣ መሬቱን፣ ቤትን፣ ብረቱን፣ ታሪካችንን፣ እንደነታችንን፣ ፍቅራችንን፣ ትብብራችንን ሌላውን ተቆጥሮ፣ ተሠፍሮ፣ ተነግሮ የማያልቀውን ሁለንተናችንን እንደአባከኑትና እንዳውደሙት ቃላቶችንም እያባከኑብን፣ እያውደሙብንና መሠረታዊ ትርጉሞቻቸውን እየገፈፉብን ነው። ተሰፋዬ ገብረ አብ የዘጋጅ የነበረው እጅግ የሚባል መጽሔት ነበረቸው። ፋና የሚባል ራዲዮና ተሌቪዥንም አላቸው። ዋልታ የሚባልም ነገር አለ። Ethiopia first የሚል ድሕረ ገጽም አላቸው። ሚሚ ስብሐቱና መሰሎችዋ አሉ። ባይሆን ደህና እንደጀመሩት ተራራ ያንቀጠቀጠ ትውልድ ቢሉ የሚሻል ይመስለኛል። አድባሩ አውጋሩ አፍራሽ!! ስምን መልእክ ያወጠዋል የሚሆን ይመስለኛል።

አሁን ወያኔና የኢትዮጵያ ሕዝብ የሚስማማበት አንድ ቁርጥ ነጥብ አለ። ወያኔ ኪራይ ስብሰባዎች ነን ብሎ መናገር ከጀመር ይኸው አመታት አልፏል። ዘራፊና አውዳሚዎች ነን ማለት ነው። የኢትዮጵያ ህዝብም ዘራፊ፣ ሌባ፣ አገር አጥፊ ናችሁ ብሏል። በዚህ ላይ ስምምነት አለ። ልዩነቱ መፍትሔው ላይ ነው። የኢትዮጵያ ሕዝብ “ከመሔዳችሁ ከመውደማችሁ ሌላ ምናችሁንም አልፏልግም!” ብሏል። ያቢሽፍቱ እልቂቱ ቁራ ላይ ደጋግሞ “Down! Down with Weyané!” ያለው ወጣት አጠቃሎታል። ወያኔ ደግሞ ጥልቅ ተሐድሶ ይለዋል። ያንን ነው “ፍየለ ወዲያ ቅዝምዝም ወዲህ!” የሚለው በቁርጡ የሚገለጠው።

የካቲት 1966 ካለፈ 43 አመት ሆነው። አብዛኛዎቻችን የዐይን ምስክሮች ሆናለን። አንዳንዶቻችን ተካፋይም ነበርን። አንዱ ጎልቶ አሁን ድረስ የሚሰማኝ “ጉልቻ ቢለዋወጥ ወጥ አያጣፍጥም!” የሚለው የህዝብ ድምጽ ነበር። አክሊሉ ሀብተወልድ ጠቅላይ ሚኒስትሩን ለቀቁና ልጅ እንዳላካቸው መኮንን ጠቅላይ ሆኑ። ያኔ ነው “ጉልቻ ቢለዋወጥ ወጥ አያጣፍጥም!” የተባለው። እንደሚታወቀው ፍጻሜው ለሻሚም ለተሻሚውም አልበጀም።

\*\*\*

**ወደጉዳዩ**

የዚህ “የጥልቅ ተሐድሶ” ተሻሻሚዎችን ታሪክ ያገኘሁት ከማሕበራዊ ገጽታዎች ነው። ማሕበራዊ ገጽታዎች እንደማጥሪያ / ማበጠሪያ ሆነው የሚያገለግሉ ሁነዋል ማለት ነው። ፈረንጅ Vetting! ይለዋል። ትርጉሙ እነሆ፣

[Vetting - Wikipedia](#)

**Vetting** is the process of performing a background check on someone before offering them employment, conferring an award, etc. A prospective person or project may be **vetted** before making a hiring decision. In addition, in intelligence gathering, assets are **vetted** to determine their usefulness.

በኛ ብንተረጉመው “ለመሆኑ እሱ፤እሷ ማነው፤ማነች? ምን ነበሩ የት ነበሩ? ምን ሐብት-ንበረት አላቸው? በዘመድ አዝማድ ስም የተመዘገበ ወይም ያልተመዘገበ ሀብት ንብረት አላቸው? ከየት አመጡት? እንዴት አመጡት? ሀብት ንብረታቸው ከነበራቸውና ካላቸው ገቢ ጋር ተመጣጣኝ ነው? ግብር ከፍለው ያውቃሉ? ምን ያህል ከፈሉ?” የሚለውና የመሳሰለውን ለማወቅ ነው። የደበቁት፤የሚደብቁት ነገር መኖር አለማኖሩን ለማወቅ ያክል ነው። ነገሩ አንጉል ሰው ስልጣን ላይ እንዳይመጣና በኋላ “ይህንንም አውቀው ቢሆን ኖሮ!” እንዳይሰኘን ጥንቃቄ መሆኑ ነው። የሕዝብ አገልጋይ መሆን የጸዳ ሕሊና፤ዕውቀት፤ተመክሮ ብቻ ሳይሆን የጸዳ እጅም ይፈልጋልና ነው።

\*\*

“ “ ” (3) ::



1. \_\_\_\_\_ “ \_\_\_\_\_ ዶክተር ሒሩት ሌላ የማይታመን ዜና ሰማሁና “ለመሆኑ ማናቸው?”(ጥናት መሆኑ አይደል) ብዬ የበለጠ ለማወቅ ፈታተኸኩ። ዛሬ መፈታተኸ ማለት Google ማድርግ ማለት ነው።አረቡ ከሚባል ጣቢያ ጋር ያደርጉትን ቃለ ምልልስ አዳመጠኩ።

በእንደበታቸው እንደገለጹት ሒሩት የተወለዱት ደብረ ማርቆስ ፤ጎጃም ነው። አባታቸው አስተማሪ ሆነው እዚያ ስለተመደቡ! ጎጃሜ አገቡና ሒሩትና ሌሎችም ወለዱ። እናታቸው ጎጃሜ ናቸው ማለት ነው።አባታቸው ወደ አዲሳባ ተዛወሩ። ሂሩት አንደኛ ደርጃ ቁስቋም፤ሁለተኛ ደርጃ ተፈሪ መኮንን ተማረች።”አዲሳባንኮ አላወቀውም!” ይላሉ። “የማውቀው አዲሳባ ከስድስት ኪሎ እስከ ቁስቋም ነው” አሉ። ማለትም የቀረውን አዲሳባ ፤ደቡብ አዲስ አበባን ጨምሮ አያውቁም ማለት ነው።

አባታቸው ፤አቶ ወልደማርያም ከከምባታ ናቸው። ከከምባታ ማለት የግድ ከምባታ ናቸው ማለትም አይደለም። ከጋሞ መጣሁ ያለ የመጣበትን ተናገር እንጅ ብሔረሰቡን መናገሩ አይደለምና ነው። ደጉ ዘመን አለፈ እንዳትሉኝ እንጅ ምክንያት ኖሮት ካልተነገር/ካልተጠየቀ የሚጠየቅም አልነበረም።

ዶክተር ሒሩት ከምባታቸው የሚቸሉም፤ የሚናገሩም አይመስለኝም። እናታቸውም ስለማይናገሩ! ማርቆስ መነጋጋሪያው ከምባታቸው ስለ አልሆነ! እንግዳ ካልመጣ በስተቀር ቤታቸውም ከምባታቸው የሚነገር አይመስለኝም። ማን ከማን ጋር ሊናገርበት! ይህ አዲስ ነገር አይደለም። በሚሊዮን በሚቆጠሩ ኢትዮጵያውያን ቤተሰብ ውስጥ የተለመደ፤ የነበረ፤ ያለ፤ የሚኖር ነው። ይህንን ሁሉ እዚህ ያነሳሁት ዶክተር ሒሩት አሁን የደርሱበት የደረሱት የደቡብ ክልል ድርሻ ይሆን እጣ ሆነው ነው ለማለት ነው። ደቡብ አዲሳባን እንኳን ሳያውቁ እንዳይገኙ ነገረውናል። ሌላውን ባሕሪያቸውን ሳየው “ወደ ገባ “ይመስሉኛል። ብቻ ምርጫውም ጠባብ ነው። ኢትዮጵያዊ የሆንክ ሁሉ የምትውሸቅበት ሳጥን ፈለግ ተብሎ በሕገ መንግስት ተደንግጓልና! ክልል ነው የሚባለው? እኔ እዚህ ሐረቡ ላይ ስታዘብም ሒሩት ቁርጥ ፤ ቁልጭ ያሉ የአዲስ አበባ ልጅ ናቸው! ስምንተኛው ሽ ገብቷል እንዳትሉኝ ፈራሁ!

አሁን ከፍብሎ “ስለ ዶክተር ሒሩት ሌላ የማይታመን ዜና ሰማሁና” ወደ አልኩት እመለሳለሁ። እንደሚታየው ዶክተር ሒሩት የተማሩ፤ ዶክተርም የሆኑ ናቸው። ጀርመን ሁሉ ሔደው ተመረቀል። አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ አስተማሪነት ብቻ ሳይሆን የተላያዩ ከፍተኛ ሥልጣናትም ነበራቸው። ምክትል ፕሬዚዳንትንም ደርጃ ደርሰዋል። የዩኒቨርሲቲው “የኪራይ ሰብሳቢዎች” ተቆጣጣሪም ነበሩ። ሙስና ነው የሚባለው? ታዲያ ያንን ሁሉ ደርጃና ሥልጣን የገኙት በትምህርታቸው ፤ በእውቀታቸው ፤ በሥራ ትጋታቸው ብቻ ሳይሆን በጓሮና በድብቅ መንገድ ነው ተባለ። ተብሎም አልቀረ ያ የዶክተር ሒሩት የተለየ የጓሮ መንገድ ምን እንደሆነ የሚያሳይ በራሳቸውና በጓሮው መንገድ ተባባሪዎቻቸው የተጻፈ ማስረጃ ይፋ ሆነ። “በልጅ ፊት አይነገርም!” የሚባለው አይነት ነው። እኔ አሁን የምለውን የምለው ከዚያ ማስረጃ ነው።

በጓሮ መንገድ ሲኬድ ጨለማ ነውና በራስም በሌላም ላይ ጉዳት ማድረሱ ያለ ነው። የጨለማ መንገድ ነውና! በዚህ ዶክተር ሂሩት ካሳዘኗቸው፤ ከበደሏቸው፤ ካገላገሏቸው አንዱ የሒሩትን Email ጠለፈ (hacked)። ጠልፎም አልቀረ - ጠለፍና አደባባይ ዘረገፈው። emails ሒሩት ከሌሎች የዩኒቨርሲቲ ባለሥልጣናት ጋር ያላቸውን ከጋብቻ ውጭ የግብረ ሥጋ ግኑኝነት ይዘከዝካል።

ዶክተር ሒሩት ባለትዳር ናቸው ። ነበሩ! ይህ ከትዳር ውጭ ያለው የግብረ ሥጋ ግኑኝነት የሚፈጸመው ደግሞ ከሌሎች ሁለት ባለትዳሮች ጋር ነበር። የዩኒቨርሲቲው ባለሥልጣናት! ጉዳይ አደባባይ ሲወጣ ከዚህም የተነሳ የሶሱቱም ትዳር ፈረሰ ።” እገር ያወቀው ፀሐይ የሞቀው!” የሚባል ነው ይሉኛል በወቅቱ ዩኒቨርሲቲ የነበሩ። እኔህ ዶክተር ሒሩት ናቸው “በጥልቅ ተሐድሶ!” የባሕል ሚኒስቴር የሆኑልና።

**ሌላ ምን እላለሁ!” ጉድ ሳይሰሙ መስከረም አይጠባም!” ከማለት ሌላ ምን ይባላል?**

\*\*\*



**2. ሁለተኛው የጤና ጥበቃ ሚኒስቴር ሆነው የተሾሙት ፕሮፌሰር ይፍሩ ብርሀነ ናቸው**

---

**?** በሚል የጥቁር አነባ ሆስፒታል ሥራተኞች ያቀረቡት በየድረ-ገጻቱ ሁሉ ወጥቷል። የዐይን ምስክር ቃል ብቻ ሳይሆን፤ በጥናት ማስረጃ የተደገፈ፤ የተመጠነና የተመዘዘነ ሆኑ እየሁት። የፕሮፌሰሩን ደካማ ጎን ብቻ ሳይሆን ጠንካራ ጎናቸውንም ያነሳል። ጥሩ አለቃ ለእድገት ወይም ልዝቅጠት መመዘኛ (Evaluation) ያዘጋጀው የሚመስል ነው።

በስድስት ንሑሳን ክፍሎች የተከፋፈለ ነው። ከዚህ ውስጥ አምስቱ “አባ መንጥር !አባ በዝብዝ!” የሚል ተጨማሪ ማእረግ ለፕሮፌሰሩ የሚያሰጣቸው ይመስለኛል። \_\_\_\_\_  
” ”

---

**ይህ ሆስፒታል ቀድሞ የልዑል መኮንን ሆስፒታል ሊባል የነበረው ነው። ሊባል የነበረው ያልኩት የልዑል መኮንን ሆስፒታል ተብሎ ተመርቆ አልሰራም። ከመመረቁ በፊት ደርግ መጣና የጥቁር አንበሳ ሆስፒታል ብሎ ሠየመው።**

የልዑል መኮንን ሆስፒታል ከኋላው ታሪክ አለው። የንጉሱ ልጅ በመኪና አደጋ ሞቱና የኢትዮጵያ ሕዝብ ገንዘብ መዋጮ አድርጎ መታሰቢያ ሆስፒታል ይስራ ከሚል የመጣ ነው። ልጅ ሆኖ ትዝ የሚለኝ ነገር አለ። ጥዋት ጥዋት ትምህርት ቤት ስንሔድ አራዳ አጃንስ በር ላይ ቆም እንልና ራዲዮ እንስማለን። ጩንቻ ከተማ ያለው ብቸኛው ራዲዮ ይኸው ነበር። የማስታወቂያ ሚኒስቴር መሆኑ ነው። ሁሉ የኢትዮጵያ ሕዝብ ለሆስፒታሉ ማሰሪያ ያዋጣው ገንዘብ ልክ በጠቅላይ ግዛት፤ በአውራጃ፤ ወረዳ መንደር የአውጭው ስም ጭመር ይነበባል። ለስንት ጊዜ እንደሆነ አላውቅም። ለዘለዓለም ጥዋት ጥዋት የተነገረ መስሎ ይስማኛል። ይህ ማለት እንግዲህ የልዑል መኮንን ሆስፒታል የተገነባው በኢትዮጵያ ሕዝብ አንጡራ ገንዘብ መሆኑ ነው።

**ደርግ የጥቁር አንበሳ ሆስፒታል ብሎ መሠየሙ ራሱ ታሪካዊ ነው። ጥቁር አንበሳ ንጉሱ አገር ጥለው ሲፈረጥጡቱ ወጣት መኮንንን ተሰበስበው የመሠረቱት የአርበኝነት ግንባር**

ነው። ሕብረ-ብሔር ብቻ ሳይሆን ከጣሊያን ጦር ከድተው የመጡ ኤርትራዊያን አርበኞች ጭምር ያቀፈ ነበር። ለዚህ ሁሉ መጀመሪያ በ1943 እስመራ አሁን ደግሞ አዲስ አበባ የታተመውን የአቶ ታደሰ ሜጫን “ጥቁር አንበሳ” መጽሕፍ ማንበብ ጥሩ ነው። “ጥቁር አንበሳ” የሚለውን የመጽሕፍን ርዕስ “ሕዝብ ኢትዮጵያ ንሰእ ወልታ ወኩናትወተንስእ ውስተ ረዲትየ” የሚል በአዲስ ጨርቃ ቅርጽ ከቦታል። የአቶ አዲስ አለማየሁን “ትዝታ”ም ማንበብ ነው። አቶ ታደሰ ሜጫ ለአካለ መጠን ሳይደርሱ ነበር ጥቁር አንበሳን የተቀላቀሉት። አቶ አዲስ አለማየሁን ለ5 አመት ጣሊያን አገር ግዛት ድርጓቸዋል።

ለዑል መኮንን ሆስፒታል ሌላም ታሪካዊነት አለው። የዛሬው እርዳታ ማስተባበሪያ የተጸነሰው ገና በቅጡ ባላለቀው እዚያ ውስጥ ነበር። የአየር ኃይሉ ኮሎኔል ተሰማ አባደራሽ እዚያ ተፍ ተፍ ሲሉ አግንቼ አነጋጋሪያቸው ነበር። በወቅቱ የአውራጃ አስተዳዳሪ ስለነበርኩና አውራጃዬ በተለይም ኮምሶ ወረዳ ድርቅ ገብቶ ስለነበር እርዳታ ለማፈላለግና ለኔም መንቀሳቀሻ የተሻለ ላንድሮቨር ለማግኘት ነበር። እርዳታ ማስተባበሪያም ታሪካዊ ስለሆነ ጥቁር አንበሳ ሆስፒታል የሌላም ታሪክም ማዕከል ተብሎ ሊታይ ይችላል።

አኩስም፤ ላሊበላ የጎንደር ቤተመንግስት የተዘመረላቸው ታሪካዊ ቦታዎች ናቸው። ያልተዘመረላቸው የብርበር ማርያም፤ የናጋሳ ጫካ፤ የግንዳ-አንሳው መድሐኔ ዓለም፤ የጥቁር አንበሳ ሆስፒታል ያልተዘመረላቸው ታሪካዊ ማዕከላት ናቸው።

ታሪክን የጠብቁታል፤ ይነከባከቡታል እንጅ አያፈርሱም። ከዚያ የስውረን ለማለትም አሁን ትንሽ የረፈደ ይመስለኛል። ቢሆንም ታሪክን ማፍረስ የሞከረ ለሹመት ለሽለማት በመብቃት ያለበት አይመስለኝም። አገርማ ደህና ቢሆን የሚያስጠይቅ ነበር!!

\*\*\*\*\*



3. ሰነተኛው የመንግስት ቃለ አቀባይ ሆነው የተሾሙት ዶክተር ነገሪ ሌንጫ ናቸው። ዋዜማ ራዲዮ ስለዶክተር ነገሪ ያዘጋጀውን ቋጠሮ ድሕረገጽ ላይ አነቡበኩት። የዋዜማው ሌላው ዘማናይ አቀረራረብ ሆኖ ያገኘሁት ነበር። የዶክተር ነገሪን የተወሰኑ የቀደሞ ታማሪዎች አነጋግሮ የሰጡትን መልስ አስፍሯል። ሁሉም የተጠየቁት የቀድሞ ተማሪዎቻቸው የሚስማሙበት አንድነጥብ አለ። ይህም “ነገሪ በአማርኛም ይሁን በእንግሊዘኛ ማስተትማርም ማስረዳትም ብቁ አይደሉም!” የሚል ነው። አንዱ ለአስተማሪነታቸው ከ10ነጥብ 6(60%) ነበር የሰጡት። በትምህርት ህግ ከሆነ ይህ C-(C minus) የሚሉት ነው። ፈተናውን ወድቀዋል ወይም ተነገዳገደው ዶ አልፏል ማለት ነው።



ይህ አዲሱ ሹመታቸው ከሌላው በተጨማሪ አንደበት ርቱእነትን የሚጠይቅ ነው። የወያኔ ቃለ አቀባይ መሆን “ፈላጊ የሌለው ሸቀጥ ግዙኝ ግዙኝ” እንደሚለት ይመስለኛል። ከዶክተር ነገሪ በፊት የነበሩት ሰብቱ ሊሸቅጡት አልተቻላቸውም ነበር። ሁለቱን ይህ ዳያስፖራ የሚባለው አንዱን እዚህ አሜሪካ ሌላውን ጀርመን አግኝቶ ሲያበሻቅጣቸው አይቻለሁ። አዘንኩላቸውም። ሌላው፣ ከማል በድረ የሚባለውን፣” ምን የመስለ የሕግ ባለሙያ ነበር!” እያሉ የማውቃቸው ልጆች ይነግሩኛል። ከማል በድረ ባከነብን ማለት ነው።

ዶክተር ነገሪ ለተናጋሪነት ብቁ መሆን አለመሆናቸውን በሰላቸውን በአለቆቻቸው መካከል ያለ ይሆናል። እዚህ ማንሳት የፈለግኩት” ለመሆኑ ዶክተር ናቸው?” የሚለውን ነው። ዶክተር ሳይሆኑ ከሕንድስ አገር ይህ ደግሞ ከሚሸጥበት መደርደሪያ ላይ የገዙት ነው የሚል በድሕረገጾች ተለጥፎ አነቡበኩ። ይህ ነገሪ ዶክተር ሆኖ በታላሁ የሚባለውን ወፍጮ ቤት፣ Dgree Mill! ይሉታልና፣ ሲፈጩና ሲያስፈጩ የነበሩ ናቸው የሚባሉት የሕንድ ፖሊስ ጠራርጎ እስር ቤት እንዳስገባ የሚያሳይ የህንድ ጋዜጣ ጭምር ተለጥፎ ነበር።

ከ1981 ጀምሮ ድግሪ መግዛት ወይም ማዘዝ ኢትዮጵያ ውስጥ የደራ ገበያ እንደሆነ አነባለሁ። አበበ ገላውን ጨምሮ ሌሎችም “ማን ከየት እንደገዛ!” የሚያሳይ የስነ-ልቦና ማስረጃ ሲያቅርቡም አይቻለሁ። Civil Service College የሚባል በመለስ ዜናዊ ጠንሳሽትና በዶክተር ፋሲል ናሆም ዘዋሪነት የተቋቋመው ዋናው አላማ የህንን የኢትዮጵያ የመንግስት ሥራተኛ ባልሥልጣንን (CPA) “እዚህ ለመቀጠር ይህን ድግሪ አመጣ!” የሚለውን መመዘኛ በአቋራጭ ፍጦ ለመቅደም ነበር። በዙ የኢ ሕ አ ደ ግ ባለስልጣናት ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ድግሪያቸውን ያገኙት ቢሯቸው ቁጭ ብለው በስልክ እያዘዙ እንደነበረ የቀድሞ መምህራናቸው ይናገራሉ። ለዚህ አንድ ማስረጃ አድርገው የሚያቀርቡት አሁን አውስትራሊያ የሉትን የኢትዮጵያ አምባሳደር ሴት ወይዘሮ ነው።

ነገሩ የ”ዶክተር” ነገሪ ሌንጮም ዶክተርነት ከዚህ ከትልቁ ምስል ውስጥ የሚታይ ነው። አሁን ሌላ መንግስት ቢመጣ ባለፈው 26 አመታት “የተገዙና ያልተገዙ ደግሪዎች” አጣሪ ኮሚሽን ማቋሄቋም ሊኖርበት ነው ማለት ነው?

\*\*\*

### ለመጠቅለል

The Fish Smells from the Head ይላል ፈረንጅ “ \_\_\_\_\_ !” ለማለት። ወያኔ “በጥልቅ ተሐድሶ!” ጠልቆ ካመጣቸው ሰብቱ በከፊል ይህ ጠርንአላቸው! አለባቸው! ማሕበራዊ ገጾች እንደጀመረቱ ሌሎችንም ያወጣሉ ብዬ አስባለሁ። ነገሩ፣ ሲጠልቁ ቢውሉ፣ ቢያድሩ ምን ያሕልም ቢጠልቁ ያው “ \_\_\_\_\_ !” ሆነ። ይህም ማለት ጥንባቱ ከራስ ጠጉሩ እስከ የእግር ጥፍሩ ሆነ ለማለት ነው። መፍትሔው ህዝቡን ማዳመጥ ነው! አማራጭ የሌለው ሆኗልና! ወይም ቢሸፈቱ የእሬቻ ለት የሰው ማረጃ ቁራው ላይ “Down! Down!....” ያለውን ወጣትም አዳምጦ ከ Down በፊት የሚሔዱበት

መሔድ ጥሩ የመስለኛል። ያለበለዚያ የሚወርዱበት ብዙ ያዘጋጁት ቦታ እንዳለም አለመርሳት ነው!

እሜን  
ሁዳር ፳ ፪፻፶

## ምርቃት

ይኸኛው ደግሞ አዲሱ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የነበሩትን እንኳን ደስ አልዎት ለማለት ያደርጉትን ከፍተኛ ጥረት እንዳይቀር ላይ ያለጠፈውን አግንቼ ነው። Comrade ያለፈ የኮሚኒስት ዘመን ቃል ነውና ቢጠፋቸው ምን አለበት ለማለት ነው! Facebook ጥሩ መጥፎውና አስጠያፊው ምን እንደተጠበቀ ሁኖ ለኔ ትላቅ ትምህርት ቤት ሆኖኛል። ወጣቱን ትውልድ የማገኝበት ትልቁ መድርኬ ነው ከ5000 ወዳጆቹ (Friends) አብዛኛው ወጣት ነው። በልደታቸው ቀን “እንኳን አደርሳችሁ!” ስለምል ወጣትነታቸውን አውቀዋለሁ።

